

ይድረስ ለኔልሰን "ሮሊህህህ" ማንዴላ!

(ቴዲ - ከአትላንታ)

ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ሰማሁ። ታዲያ እስከዛሬ ስንቀራፈፍ ልነግርዎት ያሰብኩትን ሳልነግርዎ ነገር ቢበላሽ ጸጸት እንዳይሰማኝ ስል፤ በህይወት እያሉ ይቺን ጦግር ልልክልዎ ወደድኩ። ሆስፒታልዎ ውስጥ፤ አልጋዎ አጠገብ ደርሳ ያዩዎታል ብዬም ተስፋ አደርጋለሁ። ካልሆነም በመንፈስዎ ስሜቴ ይድረስዎ!

ውድ ማዲባ ...! ምንልባት እርስዎ ለመላው ጥቁር ህዝብ ኩራት፤ ለመላው ህዝብ (ነጩንም ጨምሮ) ደግሞ ታላቅ አስተማሪ መሆንዎን አያውቁ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ሲናገሩ "ምንም የስራሁት የለም" ሲሉ ስለምሰማ ነው ይህን ማለቴ።

ከዚህ በላይ ምን ሊሰሩ ኖርዋል? መረገጥና መዋረድን አሻፈረኝ አሉ። ለዘረኞች አጎንብሰውና እጅ ስመው በብርሃን ማደር ሲችሉ፤ ከዚህ ይልቅ ውርደትን ተቃውሜ ጨለማ እስር ቤት ብገባ ይሻለኛል አሉ። በ27 ዓመት የ እስር ጊዜዎ አንዴ ሮቢን ደሴት፤ አንዴ ፖልስፎር እስር ቤት፤ አንዴ ቪክቶር ቨርስተር እስር ቤት ሲያንገላቱዎ፤ እርስዎ ግን "የሚያደርጉትን አያውቁም ይቅር በላቸው" ከማለት ውጪ ሊበቀሏቸው እንኳን አልተመኙም።

በምን አወክ? እንዳይሉኝ። ከ እስር ከወጡ በኋላ ያደርጉትን የተመለከተ ሰው ሁሉ ያንን መገመት አያቅተውም። እርስዎን ሁላችንም የምንወድዎትና የምናደንቅዎት ሃያ ሰባት ዓመት እስር ቤት ስለታሰሩ አይደለም - ለነጻነታቸው ሲሉ የታሰሩ እጅግ ብዙዎች አሉና! ... ዘረኝነትን ስለተቃወሙም አይደለም - ዘረኝነትን ድሮም ዛሬም የሚቃወሙ አሁንም አሉና ! ጥቁር የነጻነት ታጋይ ስለሆኑም አይደለም - ማርክስ ጋርቪይና ማርቲን ሉተር ኪንግን ጨምሮ በርካታ ጥቁር የነጻነት ታጋዮች እንዲሁ ሞልተዋልና !!

የምንወድዎና የምናደንቅዎ ፣ ትግልዎ ፍሬ አፍርቶ ከእስር ከወጡ በኋላ እርስዎን ያሰሩትን ሰዎች መልሰው በማሰር፤ እርስዎን የገረፉትን መልሰው በመግረፍ፤ እርስዎን ያዋረዱትን መልሰው በማዋረድ "አሸናፊ" ለመምሰል ባለመሞከርዎ እንጂ! እርስዎን ከሌላው የሚለይዎና ዛሬ በጥቁሩም በነጩም በክልሉም ሞገስና ክብር ያስገኘልዎ እርስዎን ጨለማ ቤት 27 ዓመት ያሰሩትን ሰዎች መልሰው በመሾም የበቀልን ባቡር በማቆም ነው! እርስዎን በጥፊ የመቱ እጆችን በመጨበጥ የይቅርታን ታላቅነት በማብሰር ነው ! እግርዎ ላይ ሰንሰለት ያጠለቁት ሰዎች እግር ነጻነት ሰጥተው "ሂዱ ተራመዱ" በማለት ነው ! ያለፈውን እንርሳው .. የወደፊቱን እንመልከት .. እኛ ጥቁሮቹም፤ እናንተ ነጮቹም የደቡብ አፍሪካ ልጆች ነን .. አንድ ጊዜ ተሳስተን ነበር፤ አሁን የናንተን ስህተት እኔ መድገም አልፈልግም .. አለበለዚያ የነጮን ዘረኝነት በጥቁር ዘረኝነት ብቀይር ከናንተ ምኑን ተሻልኩት? ይቅር ብያችኋለሁ በማለት ነው እንጂ !!

አርቀው ማሰብ ስለቻሉ የዛሬዎን ሳይሆን የነገዎን ደቡብ አፍሪካ በበቀል ሳይሆን በይቅርታ፤ በቁርሾ ሳይሆን በመቻቻል፤ በጉልበት ሳይሆን በመወያየት ፣ በእልህ ሳይሆን በትግስት መሰረት ላይ እንድትመሰረት አደረጉ። ለዚህ ነው ሁላችንም የምንወድዎት።

ውድ ማዲባ .. እርስዎ በጣም ዕድለኛ ነዎት! ምክንያቱም ፈጣሪ ከዚያ ሁሉ መከራና ስቃይ በኋላ 94 ዓመት ሰጥቶዎታል። በጨለማ ቤትና በቀዘቀዘ ሲሚንቶ ላይ አንድ ሳምንት እንኳን ማደር እንዴት ተስፋ እንደሚያስቆርጥ ይታወቃል። 27 ዓመት እግር ተወርች ሲታሰሩ ፣ የርስዎ መታሰር ሳይሆን የጥቁር ወገኖችዎ መንገሳታት ይበልጥ ያስጨንቅዎ እንደነበር የህይወት ታሪክዎን በጸፉበት መጽሐፍ ገልጸውታል። እርስዎ ግን ከዚያ ጨለማ ወጥተው ፣ ድሮ እርስዎን ያንቋሽሹና ይንቁ የነበሩ ሁሉ ዛሬ የርስዎን ቲሽርት ለብሰው፤ ዛሬ ለህይወትዎ ሲጨነቁ በዓይንዎ አይተዋል። ታዲያ ይህ ዕድለኛ አያሰኝዎትም?

እኛ ኢትዮጵያውያንም ለርስዎ የተለየ ክብር አለን። እርስዎም አገራችንን እንደሚወዱ በተለያዩ አጋጣሚዎች ተናገረዋል፤ አገራችንንም መጥተው አይተውልናል። አንድ ነገር ግን - እንደው ነፍስዎ ሳትወጣ ቢመክሩን ደስ ይለኛል ... "እኔን ከወደዳችሁ እኔ ያደረኩትን አድርጉ" ይበሉን።

ባህላችን ሆኖ በአገራችን ሰው ከሞተ በኋላ ነው ስለሱ ጥሩ ጥሩ ነገር የሚነገረው። አንዳንዴም መቼም አንዴ ሞቷል ተብሎ የሌለ ሙገሳ ሁሉ ይቀርባል። አንዳንዴም ራሱ ሟች ቢሰማ ሳይታዘብንም አይቀር! . በህይወት እያሉ መሞገስ የሚገባውን ማሞገስ አለብን። እርስዎም ለርስዎ ያለንን ስሜት ነፍስዎ እያለች እንዲያውቁልን

እንፈልጋለን። በህይወት እያሉ የሌለ ሙገሳ በመጻፍ እንዲታዘቡን ስለማንፈልግ የምንጽፈው የልባችንን ነው ።

በጣም የሚደንቀኝን ነገር ልንገርዎት። ከዚያ ሁሉ እስርና መከራ በኋላ፣ ነጻ ወጥተው እንደሁለተኛ ዘር የተቆጠሩበት አገር ፕሬዚዳንት ሆኑ። በጉልበትና በጠመንጃ ሳይሆን ተመርጠውና ሁሉም ለይኩን ለይኩን ብሎ ነው የሾመዎ። ታዲያ ያን ያህል የተሰቃየ ሰው ሥልጣን ከያዘ በኋላ በቀላሉ ይለቃል እንዴ? በአፍሪካ አይተን አናውቅም። እርስዎ ግን ያንኑ ሥልጣን እንኳን ከ 5 ዓመት በላይ ሊቆዩበት አልፈለጉም። በቃኝ አሉ። አሁን ይህን ማን ያደርጋል? .. ለደንቡ ሲሆን ብዙዎች ከርስዎ መማር ነበረባቸው .. ግን ሩቅ ሳንሄድ፣ ጎረቤትዎ ፕሬዚዳንት ሙጋቤ ይኸው ከርስዎ ብዙም የማያንስ ዕድሜ ላይ ሆነው ሥልጣን ሙጥኝ ብለው የለም እንዴ? ለአፍሪካ መሪዎች እንደው ህይወትዎ ሳያልፍ አንዲት ምክር ጣል ያድርጉልን እባክዎ!

አልጋዎ ላይ እንዲህ ደክመው ብዙ በመጻፍ ላደክምዎ አልፈልግም ፣ እንደው እስከዛሬ ከለፉት የበለጠ አይሆንምና ለመጨረሻ ጊዜ ቅድም የነገርኩዎትን ቃል አንዴ ብቻ ይደገሙልን .. እንዲህ በሉልኝ ... "እኔን የምትወዱ ሁሉ ፣ እኔ ያደረኩትን የማታደርጉ ከሆነ መውደዳችሁ ምን ዋጋ አለው? " !!

..

ውድ ማዲባ! እርስዎ በ1994 ፕሬዚዳንት ሆነው ሥልጣን በያዙ ጊዜ እርስዎን ያሰሩትን ሰዎች መልሰው ቢያስሩ ኖሮ፣ የገረፉዎትን ሰዎች መልሰው ቢገርፉ ኖሮ፣ .. ንብረትዎን የቀሙትን መልሰው ንብረታቸውን ቢቀጧቸው ኖሮ ..፣ በጥቁርነትዎ ያዋረዱዎትን ነጮች መልሰው ሥልጣን ሰገኙ ብቻ በነጭነታቸው ቢያዋርዷቸው ኖሮ፣ ትናንት ደቡብ አፍሪካ የነጮች ብቻ ነበረች፣ ዛሬ ግን የጥቁሮች ብቻ ሆናለች! ብለው ቢያውጁ ኖሮ፣ ... እስከዛሬ የተበደላችሁ ጥቁሮች፣ ዛሬ እኔ ፕሬዚዳንት ሆኛለሁና የበደሏችሁን ነጮች ሁሉ ልክ ልክቸውን አስገቧቸው ብለው ቢሆን ኖሮ ፣ .. 27 ዓመት በጨለማ እስር ቤት ያቆዩዎትን ነጮች በሉ እኔ የቀመስኩትን ጨለማ እናንተም ቅመሷት የታባታችሁ ቢሉ ኖሮ ደቡብ አፍሪካም የዛሬዋ ደቡብ አፍሪካ ባልሆነች .. እርስዎ ማንዴላም ዛሬ ያገኙትን ክብርና ውዳሴ ባላገኙ .. እኔም ይኼን ደብዳቤ ለርስዎ ባልጻፍኩ ነበር።

ፈጣሪ የፈቀደውን ያህል ዕድሜ እንዲጨምርልዎ እመኛለሁ። ጤንነትዎ ተስተካክሎ ያለስቃይ በደስታ ለዘላለም ቢኖሩም እወዳለሁ። ያ ካልሆነም በህይወትዎ የሰሩት ሥራ የሚያኮራዎ፣ ነጩም ጥቁሩም ክልሱም የሚያወድስዎ፣ ቢሻልዎት የሚደሰትልዎ፣ ባይሻልዎትም የሚያለቅስልዎ ነው። እንወድዎታለን።

(Teddy is the editor of Dinq magazine and Host of Admas Radio in Atlanta, GA)